



የካቲት 19/ 2007

ለሙብት ተቆርቋሪዎችና ተሟጋቾች ጠቃሚና ወቅታዊ መልዕክት

የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ከ 20 ዓመታት በፊት ሲመሰረት አንዱ ምክንያቱ የነበረው በሙብት አስጠባቂ ድርጅቶች (የሀገር ውስጥና የውጭቹም) ስለተረሱ እስረኞችና ሙብት አልባ ሕዝቦች ትኩረት ሰጥቶ ለማቅረብ ለማሳወቅም ነበር ። ወያኔ ለስልጣን ከበቃ ጊዜ ቀርቶ በደርግ ጊዜም ለምሳሌ አምኔስቲ ኢንተርናሽናል የሚባለውና ሌሎች ተቋሞች ያ አረመኔ አገዛዝ በሰፊው ሕዝብ ላይ ያደረሰውን ግፍና የሙብት ረገጣ ሳይሆን በዋና መልኩ ተገንጣይ ቡድኖች ደረሰብን በሚሉት ሙብት ረገጣ ላይ ብቻ ያተኮረ ነበር። በወያኔ ጊዜም ይህን የመሰለ ሽውራራ አመለካከት ቀጥሎ የሀገር ውስጡም ሙብት አስጠባቂ ኮሚቴ ሆነ አምኔስቲና ሌሎች ለምሳሌ በወያኔ እጅ ወድቀው ደብዛቸው ስለጠፉት እስረኞች (የኢሕአፓ መሪዎችና አባላት ለምሳሌ)፤ አላግባብ ስለተያዙና ስለታሰሩ ዜጎች (አቶ አበራ የማነ አብ ለምሳሌ) አንዝግብም ብለው ቆይተዋል ። ለኢትዮጵያ ብለው የታገሉትን መርሳቱና እንደ አገዛዞቹ በአሉታዊ ማየቱ የሰብዓዊ ሙብት ድርጅቶች ነን ባዮችም በሽታ ሆኖ ቆይቷል ። ኢፖእ አኮን መድረክና ድምጽ ለማሳጥትና አልፎም ለማዳከምና ለማፍረስ ሲካሄድ የቆየው ዘመቻ የዚሁ አካል ነው ።

የሰብ ዓዊ ሙብት ጉዳይ ለቅርጫ የሚቀርብ ወይም ተሸንሽኖ የሚታይ አይደለም ። ሙብት ከተረገጠ ይህንን መቃወምና ማጋለጥ ያስፈልጋል እንጂ ሙብቱ የተረገጠበት ላይ ባለ የፖለቲካ ግምገማ የተነሳ በይበለው ዓይነት ዝምታ ትክክል አይደለም ። የፖለቲካ እስረኞች በሞላ ይፈቱ ነው እንጂ አንድ የህጋዊ ተቃዋሚ መሪ የነበር ሳያፍር እንደተናገረው "የእኛን ብቻ ፍቱልን " በሚል የሚቀርብም አይደል ። ለምሳሌ አንዳንድ ግንጠላን የሚያቀነቅኑ ቡድኖች የእኔ ወይም ብሄረሰቤ ከሚል ውጭ ሊላው ቢረገጥ ቢረሸን ደንያታ የሊላቸው የሚመስል ከመሆኑም በላይ ታሪክ እንዳሳየው ደግሞ ከሙብት ረጋጨም ጋር ለማበር ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም ። ይህን ዓይነቱን አሁንም አንድ አይና አመለካከት ማጠቀሚያ ለመስጠት ደግሞ በቅርቡ የሚሰማው ፈሊጥ "ትኩረት" የሚለው ነው ። ለምን የአንድ ወይ ሁለት ወይም የምርጥ የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይን ብቻ ታነሳላችሁ ሲባሉ ትኩረት ለመስጠት ነው በሚል ለመሸፈን የሚሞክሩን ማድመጥ ጀምረናል ። በፖለቲካው መስክ የ "እኛ" በሆኑት ላይ ብቻ ነው የምናተኩረው (በይፋ ባይሉትም ሌላው ገደል ይግባ ዓይነት) ብሎ መመለሱን በትኩረት ሸፋን ይቀርባል ማለት ነው። ከህያ ዓመት በላይ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞችን ሳይጠቅሱ የቆዩትንና አሁንም ቢሆን ስማቸውን ለመጥቀስ የሚቀፋቸውን ሁሉ ተስተካክሎ ማለት አግባብ ያለው ነው ። ወያኔ በጋምቤላ ሆነ በአጋዴን አልፎም በሶማሊያ ምድር ግፍ ሲፈጽም ማጋለጥና ማውገዝ ግዳጅ ነው ። ኢፖእአኮ ለምሳሌ በነታምራት ላይኔ፣ ሰቡ አብርሃ

ወዘተ ህገወጥ እስር ላይ መብት ተጥሷል ብሎ መግለጫዎችን ያወጣ ሲሆን (እነሱ ከታሰሩና ከሰልጣን ከተለዩም በኋላ እንኳን ደብዛቸው ስለጠፉት እስረኞች ትንፋሽ ባይሉም !) አልፎም በጎረቤት ሀገሮችና ሌሎች ቦታዎችም ስላሉ ረገጣዎች ማጋለጡ አልልቀረም ። ትኩረት በሚል እስረኞችንና የተበደሉትን መርሳት ወይም አለማንሳት በፍጹም ስህተት ነው ።

የሰብ ዓይ መብት ድርጅቶች ደግሞ የተለየ ሀላፊነት አላቸው - እንቅስቃሴያቸው በፖለቲካ ምርጫ የሚወሰን መሆን አይችልም ። እስረኛ "ማማረጥ" ምናልባት ለቤተሰቦቹ የሚተው ሊሆን ቢችል እንኳን ለ መብት አስጠባቂ ድርጅቶች የሚፈቀድ አይደለም ። ብርቱካን ትፈታ ብለው አምርረው የጮሁት በዚያው ልክና ባልተናነሰ ከታሰረች 22 ዓመት ያለፉትን ታጋይ አበራሽ በርታን ትፈታ ብለው መጠየቅ ከብዷቸው ቀርቷል ። ዛሬም በአያሌው የተለወጠ እንደሌለ በየሰልፉ የምናየው ነው። የመብት ተከላካይ ድርጅት ነን ቢሉም፤ የግብረ ሰናይ ድርጅት ነን ቢሉም ከሞላ ጎደል በየሀገራቸው የፖለቲካ አቅዋም የሚነዱና አንድንዶቹም አልፈው የሰለላ ድርጅቶች አባሎች መሆናቸው የሚታወቅ ነው ። ኢትዮጵያ የሚለው ስም ራሱ የሚያማቸውና ለግንጠላ ሀይሎች ብቻ ቆመው የነበሩትንና ያሉትን ባዕድ ድርጅቶችና ግለሰቦች ማስታወሱ ይበቃል ። የሙስሊም ኢትዮጵያውያን ትግልና የደረሰባቸውን የመብት ረገጣና ግድያ በተመለከተ፤ የአማራውን ሕዝብ መበደል በተመለከተ፤ ወዘተ የሰፈነው ዝምታ የሚጠቀስ ነው ። እስከዛሬ አንድም ኢሕአፓ ተብሎ የታሰረ የፖለቲካ እስረኛ የትምና መቼም ለፍርድ አለመቅረቡ ራሱ እንኳን ስንት ጥያቄ ማስነሳት ያለበት ሲሆን በዝምታ ታልፏል ። በጸረ ወያኔው ትግል የተሳተፉትና ወያኔ አስረኛው ደብዛቸውን ያጠፋው እነ ሻለቃ አዳኛ አደም፤ ወታደር ድንቁ ሸፈራው፤ ታምራት ግዛቸው፤ ጋዜጠኛ ብርሃኑ እጅጉ፤ ሞት ባይኖር፤ አበበ ዓይነኩ፤ ወንዱ ሲራክ ደስታ፤ የሴፍና ደምሴን ወዘተ ን ማን አንስቶ! "ትኩረት" የሰጣቸው የለም እንበል ? ስለነሱ ኢፖኦ አኮ ያወጣቸውን መግለጫዎችን ማን ከቁም ነገር አስገባው? አንዳንድ ዜጎች ሊያመልካቸው የሚከፈሉት የባዕድ ተቋሞች በደፈናው ጀሮ ድባ ልበስ ብለው አሉ ። ዛሬ በወያኔ መገደላቸው የተረጋገጠው የነጻጋይ ገብረ መድህንና ሌሎችም ጉዳይ ሲነሳ አምኔስቲም፤ ህዩማን ሪትስ ሞች የተባለውም፤ ሁሉም አልሰማንም ብለው ያለፉት ጉዳይ ነው ። ሳይነገራቸው ቀርቶ ሳይሆን ባላቸውና በነበራቸው የፖለቲካ አቅዋምና ዝንባሌ የተነሳ ነው ። ይህን ዓይነት አቅዋም የለንም ሲሉ የሚያምናቸው የዋህ ዜጋ ይይኖራል ብሎ መገመቱ ይከብደናል ።

ስለዚህም ለፖለቲካ እስረኞች ብለን ስንነሳ ከ እንቅስቃሴው የራሳችንን ፖለቲካ ማውጣት፤ ውጪ ማድረግ አለብን ። ለሁሉም የፖለቲካ እስረኛ፡ ለሁሉም የታሰረ ጋዜጠኛ ተማጻች ጠያቂ ሆነን መገኘት ይጠበቅብናል ። ኢፖኦአኮ መረጃ ባገኘበትና አቅሙ በፈቀደለት መግለጫ እያወጣ አፋኙን ስርዓት ለማጋለጥ ሞክሯል ። ለሁሉም የፖለቲካ ስደተኞች ድጋፍን ሰጥቶ በዳዮችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲያጋልጥም ቆይቷል ። ለሁሉም አሁንም ። ለዘመናዊ ባርነት ስለተሸጡትም ቢሆን ከአካባቢው የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች ጋር በመሆን ሲታገል የቆየ ነው። ዘርና ፖለቲካ አቅዋምን፤ ህይወትን የልዩነት መሰረት ሳያደርግ-ለሁሉም ። ኢትዮጵያዊ ድርጅት እንደመሆኑ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ቢያተኩርም በሀገር ጉዳይና በመሰረታዊ መብት ላይ ግን ልዩነትን አላደረገም፤ የሚያደርግም አይሆን- ለሁሉም መብት ይታገላል ። በአሁኑ ጊዜ የፖለቲካው ግንዛቤ ጉዳይ ደክም ያለ ቢሆንም፤ በድርጅቶች መሀልም ክፍፍል የሰፈነ ቢሆንም፤ በሰብ አዊና ዴሞክራሲያዊ መብት መከበር ላይ ግን ልዩነት ሊኖርና በ "እኛ እገሌ ላይ ብቻ እናተኩር"፤ "የእኛ እስረኞች ብቻ ይፈቱልን" በሚል መሰማራቱ ሊሰማ፤ ሊታይ አይገባውም። ኢፖኦአኮ ስደተኞች በሱዳን ተሰቃዩ፤ በኬንያ ስደተኛ ተገደለ፤ በደቡብ አፍሪካ፤ በኖርዌይ፤ በሊቢያና ምስራቅ ዩክሬይን፤ ወዘተ ብሎ ሲዘግብ በዝምታ ማለፍ ምን ሊባል ይቻላል? ይህንን ግን ባዕዳን ካሉት ተሰሽቀዳድም በድረ-ገጹ መለጠፍና በራዲዮም ማሰማት ስለሚገኝም ? ወያኔ ኢፖኦ አኮን ለማፍረስ በሰልጥ ሲንቀሳቀስ እመታት ያለፉ ቢሆንም ለ ድርጅቱ የተወሰኑ ዜጎች እንጂ ሌሎች ሲረዱት አይታይም ። ለዚህም ምክንያቱ ያው ከቆመለት

ዓላማና ካለው አቅዋም ጋር የተያያዘ ነውና አቅዋሙን የሚቀይር ሳይሆን ለ 20 ዓመታት በታገለበት መንፈስና አቅጣጫ የሚቀጥል ነው ። ወያኔና አጋሮቹን ያጋልጣል፤ ታጋይ ነን ብለው ሕዝብን የሚያጠቁትን ያጋልጣል፤ ለሰማዕትና ለፖለቲካ እስረኞች ቤተሰቦች በተቻለው አቅም ይረዳል፤ ማንንም ሳይፈራ እነ ተስፋዬ ጌታቸውን ማን ገደለ ፤ ኮላኔል ታደሰ ሙሉነህ ደብዛው ጠፋ ወዘተ እያለ የሚመለከታቸውን ያጋልጣል ።

የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶችን በሀይማኖትና በብሄረሰብ ደረጃ ክልሎ ለማፍላትና ሁሉንም ነጣጥሎ ለማዳከም ሴራውና እንቅስቃሴው የወያኔ ብቻ አለመሆኑ ደግሞ መታወቅ ያለበትም ነው ። ለ 20 ዓመታት ጸንቶ የታገለውን ኢፖክ አኩን ለማፍረስ ወያኔን እያገዙ ያሉትን የፖለቲካ ቡድኖችና ግለሰቦችም አደብ ግዙ ማለታችን የግድ ሆኗል ።

እስቲ በመላ ኢትዮጵያ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰባዊ መብት ይከበር ብለን እንጩህ!

እስቲ አለ አድልዎና ትኩረት የሚል አገል ሽፋንን ትተን ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ብለን እንታገል !!

ለኢትዮጵያ ሕዝብ መሰረታዊ መብት መከበር ጸንተው የሚጮሁትን እስቲ ዜጎች ሲረዱ ለማየት ያብቃን !!

INJUSTICE ANYWHERE IS INJUSTICE EVERYWHERE
SOCEPP, 30 RIGA COVE, WINNIPEG, MB R2P 2Z7, CANADA
E MAIL: SOCEPP @AOL.COM
socepp@socepp.info/ WEB SITE: <http://www.socepp.info>

